



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራ ዘጠነኛ ዓመት ቁጥር ፳፩
አዲስ አበባ ሐምሌ ፳፻ ቀን ፳፯ኛ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

19th Year No. 61
ADDIS ABABA 29th July, 2013

ግውጫ

አዋጅ ቁጥር ፳፻/፳፯ኛ ዓ.ም

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ (ማሻሻያ) አዋጅገጽ ፳፯፻፺

አዋጅ ቁጥር ፳፻/፳፯ኛ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣውን አዋጅ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣውን አዋጅ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጧል፡፡

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር ፳፻/፳፯ኛ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ማሻሻያ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣው አዋጅ ቁጥር ፳፻/፳፯ኛ እንደሚከተለው ተሻሻሏል፡-

፩/ በአዋጁ አንቀጽ ፱ ስር የሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፳፩) ተጨምሯል፡-

“፳፩/ የአካባቢና የደን ሚኒስቴር፡፡”

CONTENTS

Proclamation No. 803/2013

Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (Amendment) Proclamation Page 6990

PROCLAMATION No. 803/2013

A PROCLAMATION TO AMEND THE PROCLAMATION ON THE DEFINITION OF POWERS AND DUTIES OF THE EXECUTIVE ORGANS OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

WHEREAS, it has become necessary to amend the Proclamation on the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the "Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (Amendment) Proclamation No. 803/2013".

2. Amendment

The Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 691/2010 is hereby amended as follows:

1/ the following new sub-article (21) is added under Article 9 of the Proclamation:

“21/the Ministry of Environment and Forest.”

ያንዱ ዋጋ 3.80
Unit price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፹፯፩
Negarit Gazeta P.O.box 80,001

፪/ በአዋጁና በሥራ ላይ ባሉ ሌሎች ሕጎች ውስጥ በማናቸውም ሥፍራ “የከተማ ልማትና የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር” እና “የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር” የሚሉት ስያሜዎች ተሠርዘው እንደ ቅደም ተከተላቸው “የከተማ ልማት፣ የቤቶችና የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር” እና “የውሃ፣ የመስኖና የኢነርጂ ሚኒስቴር” በሚሉት ስያሜዎች ተተክተዋል።

፫/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፭ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ረ) ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ፊደል ተራ (ረ) ተተክቷል፡-

“ረ) ዜጎች ከአቅማቸው ጋር የተመጣጠነ መኖሪያ ቤት እንዲኖራቸው አጠቃላይ አቅጣጫ ለመቀየስ የሚያስችሉ ጥናቶችን ያካሂዳል። ለተግባራዊነታቸውም ለክልሎች የአቅም ግንባታ ድጋፍ ይሰጣል።”

፬/ የአዋጁ አንቀጽ ፴፫፣ ፴፬፣ ፴፭፣ ፴፮፣ ፴፯ እና ፴፰ እንደ ቅደም ተከተላቸው አንቀጽ ፴፬፣ ፴፭፣ ፴፮፣ ፴፯ እና ፴፱ ሆነው የሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፴፫ ተጨምሯል፡-

“፴፫. የአካባቢና የደን ሚኒስቴር

፩/ የአካባቢና የደን ሚኒስቴር የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ሀ) በሕገ መንግሥቱ የተደነገጉት የአካባቢ ደህንነት ዓላማዎችና በአካባቢ ፖሊሲው የተመለከቱት መሠረታዊ መርሆዎች ከግብ መድረሳቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራትን ያስተባብራል፤
- ለ) በመንግሥትም ሆነ በግል ፕሮጀክቶች፣ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ የልማት ፖሊሲዎች፣ ሥልቶች፣ ሕጎችና መርሐ ግብሮች ላይ የአካባቢ ተጽኖ ግምገማ ለማካሄድ የሚያስችል ሥርዓት ይዘረጋል፤
- ሐ) ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ ፍትህን በሚያራምድና ከሚገኘው ጥቅም ትልቁን ድርሻ በእርምጃው ለሚነኩ ማህበረሰቦች በሚያስገኝ የሰርዮት እርምጃ ከደን ምንጣሮና ጉስቆልና ሊከተል ይችል የነበረውን የሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀት የመቀነሻ ሥርዓት ያዘጋጃል፤

2/ the designations “Ministry of Urban Development and Construction” and “Ministry of Water and Energy” appearing anywhere in the Proclamation and in other laws, currently in force, are deleted and replaced by the designations “Ministry of Urban Development, Housing and Construction” and “Ministry of Water, Irrigation and Energy”, respectively;

3/ paragraph (f) of sub-article (1) of Article 25 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new paragraph (f):

“f) undertake studies for setting general directions for citizens to acquire residential houses compatible with their own means; provide capacity building support to regions for the implementation of same;”

4/ Articles 33, 34, 35, 36, 37 and 38 of the Proclamation are renumbered as Articles 34, 35, 36, 37, 38 and 39, respectively, and the following new Article 33 is added:

“33. The Ministry of Environment and Forest

1/ The Ministry of Environment and Forest shall have the powers and duties to:

- a) coordinate measure to ensure that the environmental objectives provided under the Constitution and the basic principles set out in the environmental policy of Ethiopia are realized;
- b) establish a system for environmental impact assessment of public and private projects, as well as social and economic development policies, strategies, laws and programmes;
- c) prepare a mechanism that promotes social, economic and environmental justice and channel the major part of any benefit derived thereof to the affected communities to reduce emissions of greenhouse gases that would otherwise have resulted from deforestation and forest degradation;

መ) ለአየር ንብረት የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚን በየዘርፉና በየክልሉ ለመገንቢያ የሚውል ሃብት የሚያስገኙ ተግባራት ዝግጅትን ያስተባብራል፤ የአቅም ግንባታ ድጋፍንና የምክር አገልግሎትን ይሰጣል፤

ሠ) በአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ አዋጅ መሰረት ለልማት ፕሮጀክት የይሁንታ ፈቃድ ከመሰጠቱ በፊት የፕሮጀክቱ ትግበራ በአካባቢ ላይ የሚያስከትለው አሉታዊ ተፅዕኖ በሚመለከተው የዘርፍ የፈቃድ ሰጪ አካል ወይም በሚመለከተው የክልል አካል ተገምግሞ ውጤት የሚወስድበትን ሥርዓት ይዘረጋል፤ ትግበራውንም ያረጋግጣል፤

ረ) የተፈጥሮ ሃብቶች መሠረትን፣ በረሃ ማነትን፣ ደንን፣ አደገኛ ንጥረነገሮችንና የኢንዱስትሪ ዝቃጮችን እንዲሁም ሰው ሰራሽ የአካባቢ አደጋዎችን የሚመለከቱ በኢትዮጵያ የፀደቁ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ የአካባቢ ስምምነቶችን ድግግሞሽ፣ የሃብት ብክነት ወይም የእርምጃ ክፍተት ሳይፈጠር አቀናጅቶ የሚያስተጋብር መርሐግብርን ያዘጋጃል፤ መመሪያዎችን ያወጣል፤ በየዘርፉና በየአስተዳደር እርከኑ መተግበራቸውንም ይከታተላል፤

ሰ) በዓለም አቀፍ የአካባቢ ስምምነቶች ድርድር ላይ ይሳተፋል፤ እንደተገቢነቱም ስምምነቶቹ እንዲፀድቁ ሃሳብ ያቀርባል፤

ሰ) ኢትዮጵያ አባል የሆነችባቸውን ዓለም አቀፍ የአካባቢ ስምምነቶች ለመተግበር ተፈላጊ የሆኑ ፖሊሲዎችን፣ ስልቶችን፣ ሕጎችንና መርሐ ግብሮችን እንደ ሁኔታው ያዘጋጃል ወይም እንዲዘጋጁ ሃሳብ ያመነጫል፤ አዘገጃጀታቸውን ያስተባብራል፤ ሲፈቀዱም በሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤

d) coordinate actions on soliciting the resources required for building a climate resilient green economy in all sectors and at all governance levels as well as provide capacity building support and advisory services;

e) establish a system for the evaluation of the environmental impact assessment of investment projects submitted by their respective proponents by the concerned sectoral licensing organ or the concerned regional organ prior to granting a permission for their implementation in accordance with the Environmental Impact Assessment Proclamation;

f) prepare programmes and directives for the synergistic implementation and follow up of environmental agreements ratified by Ethiopia pertaining to the natural resources base, desertification, forests, hazardous chemicals, industrial wastes and anthropogenic environmental hazards with the objective of avoiding overlaps, wastage of resources and gaps during their implementation in all sectors and at all governance levels;

g) take part in the negotiations of international environmental agreements and, as appropriate, initiate a process of their ratification;

h) formulate or initiate and coordinate the formulation of policies, strategies, laws and programs to implement international environmental agreements to which Ethiopia is a party; and upon approval, ensure their implementation;

ቀ) አደገኛ ነገሮችን ወይም ዘቀሞችን ማምረትን፣ ወደ አገር ማስገባትን፣ አያያዝንና አጠቃቀምን እንዲቀንሱ ሕዳድን በዘረመሉ ምክንያት ማስፈጸም፣ ለውጥ ወይም ባዕድ ሕዳድን ወደ አገር ማስገባትን፣ አያያዝንና አጠቃቀምን የሚመለከቱ የአካባቢ ደህንነት ፖሊሲዎችንና ሕጎችን ያዘጋጃል፤ በሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤

ዘ) በልማት ዕቅዶችና በኢንቨስትመንት መርሕ ግብሮች ውስጥ የሚካተቱ የአካባቢ የአዋጪነት ማስለያ ቀመሮችንና የሰሌዳ ሥርዓቶችን ያዘጋጃል ወይም እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ እንደሁኔታውም በጥቅም የመዋላቸውን ሂደት ያከታተላል፤

ተ) ዘላቂነት የጎደለው የተፈጥሮ ዐብቶች አጠቃቀምንና ልምድን፣ የአካባቢ ጉስቆልናን ወይም በክልትን ለመከላከል በሚያስችሉ የመግቢያ አርምዳዎች ወይም የማበረታቻ ዘዴዎች መጠቀምን በተመለከተ ሃሳብ ያቀርባል፤

ቸ) የአካባቢ መረጃ አሰባሰብን፣ አደረጃጀትን እና አጠቃቀምን የሚያቀላጥፍ የአካባቢ መረጃ ሥርዓትን ያዘጋጃል፤

ገ) የአካባቢና የደን አያያዝን፣ በጥቅም ማዋልንና ፍትሃዊ የጥቅም ተጋሪነትን የሚያራምድ እንዲሁም አረንጓዴ የሥራ ዕድልን የሚፈጥር ምርምርንና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ያስተባብራል፤ እንደ አስፈላጊነቱም ራሱ ያሳሳል፤

ሃ) አገባብነት ባላቸው የከፍተኛ ደንጋጊዎች መሠረት የአካባቢና የደን ጥበቃ ግዴታዎች መከበራቸውን ለማረጋገጥ በፈጸሙ ሥልጣን ሥር ወደማገኘ ማንኛውም መሪት፣ ቅጥር ግቢ ወይም ሌላ ቦታ ይገባል፤ ጋላፊነቱን ለመወጣት ተገቢ ሆኖ ያገኘውን ማንኛውንም ነገር ይፈትሻል፤ ማሳደግን ይወስዳል፤

i) formulate environmental safety policies and laws on the production, importation, management and utilization of hazardous substances or wastes, as well as on the development of genetically modified organisms and the importation, handling and utilization of genetically modified and alien species, and ensure their implementation;

j) prepare or cause the preparation of environmental cost benefit analysis and formulate an accounting system to be used in development plans and investment programs and, as the case may be, monitor their application.

k) propose incentives or disincentives to discourage practices that may hamper the sustainable use of natural resources or the prevention of environmental degradation or pollution;

l) establish an environmental information system that promotes efficiency in environmental data collection, management and use;

m) coordinate and as may be appropriate carry out, research and technology transfer activities that promotes the sustainability of the environment and the conservation and use of forest as well as the equitable sharing of benefits accruing from them while creating opportunities for green jobs;

n) in accordance with the provisions of the relevant laws, enter any land, premises or any other place that falls under the federal jurisdiction, inspect anything and take samples as deemed necessary with a view to discharging its duty and ascertaining compliance with the requirements of environmental protection and conservation of forest;

ኘ) የአገሪቱን የአካባቢና የደን እንዲሁም ለአየር ንብረት የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚን በሚመለከት ዘገባን በየወቅቱ እያዘጋጀ ያሰራጫል፤

አ) መደበኛ ያልሆኑ የአካባቢ ትምህርት መርሃ ግብሮችን ያስፋፋል፤ ትምህርቱን ይሰጣል፤ አካባቢያዊ ጉዳዮችን በመደበኛ ትምህርት ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ ለማካተት አግባብ ካላቸው መሥሪያ ቤቶች ጋር ትብብር ያደርጋል።

፪/ በሥራ ላይ ባሉ የሌሎች ሕጎች ድንጋጌዎች መሠረት ደንን በሚመለከት ለግብርና ሚኒስቴር ተሰጥተው የነበሩ ሥልጣንና ተግባራት በዚህ አዋጅ ለአካባቢና የደን ሚኒስቴር ተሰጥተዋል።”

፫/ በአዋጅ አንቀጽ ፴፮ (በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፱) ቁጥሩ እንደተስተካከለው) ንዑስ አንቀጽ (፩) ስር የሚከተለው አዲስ ፊደል ተራ (ረ) ተጨምሯል፡-

“ረ) የአካባቢ ጥበቃ አካላት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፪፻፺፭/፲፱፻፺፭ ከአንቀጽ ፫ እስከ አንቀጽ ፲፫።”

፬/ በአዋጅ አንቀጽ ፴፮ (በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፱) ቁጥሩ እንደተስተካከለው) ስር የሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፲፩) ተጨምሯል፡-

“፲፩/በአዋጅ ቁጥር ፪፻፺፭/፲፱፻፺፭ ተቋቁሞ የነበረው የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን መብትና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ ለአካባቢና የደን ሚኒስቴር ተላልፈዋል።”

፫. አዋጅ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ ፳፪ ቀን ፪ሺ፭ ዓ.ም
ገርግ ወልደጊዮርጊስ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

o) prepare and disseminate a periodic report on the state of the country’s environment and forest as well as climate resilient green economy;

p) promote and provide non-formal environmental education programs, and cooperate with the competent organs with a view to integrating environmental concerns in the regular educational curricula.

2/ The powers and duties given to the Ministry of Agriculture, with respect to matters relating to forest, by the provisions of other laws currently in force, are hereby given to the Ministry of Environment and Forest.”

5/ the following new paragraph (f) is added under sub-article (1) of Article 36 of the Proclamation (as re-numbered pursuant to sub-article (4) of this Article):

“f) from Article 3 to Article 13 of the Environmental Protection Organs Establishment Proclamation No. 295/2002.”

6/ the following new sub-article (11) is added under Article 37 of the Proclamation (as re-numbered pursuant to sub-article (4) of this Article):

“11/The rights and obligations of the Environmental Protection Authority re-established under Proclamation No. 295/2002 are hereby transferred to the Ministry of Environment and Forest.”

3. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 29th day of July, 2013.

GIRMA WOLDEGIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA